


የእግዚአብሔር ፍርድ - ሮሜ.14:7-12



መጽሐፍ ቅዱስ አራት አይነት ፍርዶች እንዳሉ ይናገራል።

- የኅጢአት ፍርድ በቀራንዮ መስቀል ላይ ተፈጽሟል - ኢሳ.53:6፤ ዮሃ.5:24፤
 - ኢየሱስ በመስቀል ላይ የኅጢአታችንን ዕዳ ተሸክሞ እዳችንን ከፈለልን (2ቆሮ.5:21)
- የክርስቶስ የፍርድ ወንበር (ቤማ) - ሮሜ.14:7-12፤ 2ቆሮ.4:1፤ 5:9፤10
 - በዚህ የፍርድ ወንበር ፊት የሚበየነው አማኙ ይድናል ወይስ አይድንም ሳይሆን፤ አክሊል ይገባዋል ወይስ አገባውም ተብሎ በምድር የነበረው አገልግሎቱ የሚገመገምበት ጊዜ ነው።
- የኅጢአተኛ መንግስታት ፍርድ - ማቴ.25:31-46
 - በመከራው ዘመን መጨረሻ ላይ ይሆናል
- የታላቁ ነጭ ዙፋን ፍርድ - ራዕ.20:11-15
 - ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል እምቢ ያሉ ኅጢአተኞች ሁሉ የሚፈረድባቸው ጊዜ ነው።

የክርስቶስ ፍርድ ወንበር (ቤማ) የመለኮት ችሎት - ሮሜ.14:7-12

- የአማኝ ስራ ብቻ የሚፈረድበት ስፍራ ነው፤ የአማኝ ኅጢአት ግን በቀራንዮ መስቀል ላይ ተፈርዶበታል - 1ቆሮ.3:13
- በብዙ ማስረጃ የአማኝ በምድር የነበረው አገልግሎት ወደ ብርሃን ይወጣል፤ ይመዘናልም - 1ቆሮ.3:13
- ፍቅር፣ፍርድና እውነት ከፍ ብሎ የሚገንንበት ስፍራ ስለሆነ በፍርድ ምንም ስህተት የለውም።
- ፍርድ በጽድቅ የሚበየንበት ስፍራ ነው (1ቆሮ.3:14-15)። የአክሊል ሽልማት ማግኘትም ሆነ አለማግኘት፤ ማትረፍም ሆነ መክሰር ወይም መዳን በ እሳት እንደሚለፍ ተፈትኖ ይሆናል።


ዳኛው - 2ቆሮ.5:10

- ዳኛው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፤ ሁላችንም በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት እንቀርባለን (2ቆሮ.5:22፤ኢሳ.40:10)። ሁላችን ወይም እኛ የሚለው አባባል 26 ጊዜ ተጠቅሷል።
- አማኞች እስኪሰበሰቡ ድረስ ፍርድ አይሆንም፤ ይህም መሰብሰብ በንጥቀት ይሆናል።
- የሚሰበሰቡን ሊኮንን ሳይሆን አባት የልጁን ስራ እንደሚመለከት እንዲሁ ኑሮዎችንን ሊመዘንና ሊመረምር ነው።

ፍርዱ - 1ቆሮ.3:12-15

- ለጌታ ያደረግነው የአገልግሎት ጥራት ይፈተናል (1ቆሮ.3:10-12)።
- በወርቅ የተሰራው ምሳሌነቱ በእምነት የተገነባ አገልግሎት ነው - 1ቆሮ.3:12። በክርስቶስ ትምህርት ጸንቶ በተለይ በእንጨትና በገለባ ከተመሰለው የሃስት ትምህርት ራሳቸውን የሚጠብቁ፤ መንጋንም የሚከልሉ የአክሊል ሽልማትን ያገኛሉ።
- በብር የተሰራው ምሳሌነቱ በተስፋ የተገነባ አገልግሎት ነው - 1ቆሮ.3:12። የተባረከው ተስፋችን የሆነውን የጌታን መገለጥ በናፍቆት በመጠባበቅ መዘገብን በሰማይ ማከማቸትን የመሰለ አገልግሎት ነው።

- በከበረ ድንጋይ የተሰራው ምሳሌነቱ በፍቅር የተገነባው አገልግሎት ምሳሌ ነው - 1ቆሮ.3:12።



በእሳት የተፈተነ አገልግሎት - 1ቆሮ.3:13 - ወርቅ፣ብርና የከበረ ድንጋይ በእሳት ውስጥ በቀላሉ የሚጠፉና የሚበላሹ አይደሉም።

- ስራቸው በእሳቱ አልፎ የሚጸናላቸው የአክሊል ሽልማትን ከከበረው ጌታ ይቀበላሉ።
- ስራቸው በእሳት ተፈትኖ ስራቸው የሚቃጠልባቸው አማኞች መዳንን ይደናሉ ግን በእሳት አልፎ እንደሚተርፉ አይነት ይሆናሉ።

